

የሚሰዋ ጠቦት !

ከግሣዬ

ገና ድሮ ከጅምሩ በወያኔ ሰይጣናዊ ተልዕኮ
 የሃውዜን ሕዝባችንን በጠላትነት ፈርጆ
 የብዙ ሺህ ዜጋችንን እራሳዊ የክመረ በፋሺስት ቦንብ አሥጫፍጭፎ
 እንደገናም በዚህ የግፍ ጭካኔው ፍላጎቱ ሥላልረካ ፡
 የልመና ኮሮጆውን በደላሩ ሊሞላ
 በረሃብ ጠኔ የሚሰቃየውን ሕፃን ሽማግሌ ሴትና ወንድ በሞላ
 ከበረሃ ወሥዶ በጅብና በጆፌ አሞራ ያሥበላ
 ይኸው ከሃዲ ወያኔ አይደል እንደ ጎበዝ ! ከቶ መቸ ሆነና ሌላ ?
 አረ በዚህ ዕርም የለሹ ሰይጣናዊ ጨካኝ አውሬ
 በትግራይ ሥም በሚነግደው ከሃዲ ወያኔ
 ዛሬም በሚሊዮኖች የሚቆጠር ሕዝባችን እየረገፈ ነው በአረሃብ ጠኔ
 እኛም አንገት ደፍተን ተጠቃን እኮ ጎበዝ ! ወይ ሃገሬ ! ወይ ወገኔ ! ።

አዎ ! አሁንም ልክ እንደ ድሮ
 ይኸ በክህደት የተወለደው ባንዳ በክህደት ደንድኖ
 የኔ ነው የሚለው መንግሥት በሌለው ደሃው ወገኔ
 የመክራውን ጽዋ በግፍ እየጋተው ነውና ልክ እንደ ትላንትናውም ዛሬ
 እስቲ ሁላችንም እንነሣና ዘብ እንቁም በአንድነት
የሚሰዋ ጠቦት ሆነን እንሰለፍ ለግፍአኑ እየታገልን በጽናት
 ልክ እንደ ቀደምቱ የኢሕአፓው ክቡር ሰማዕታት
 እና አሁንም ትግሉን እንደቀጠሉት ባለ ቃል ኪዳኑ ፅኑ አባላት። !

አገራችን ሥላላች በጠርናፊት የኋሊት ተቀዳ
 እሥቲ እንታገል በወያኔ ለታረዱትና ለሚታረዱት እንደ ፍሪዳ
 አሁንም ከቤቱ እንደወጣ ለቀረው
 በእሥርና በሥዬል ለሚሰቃየው
 ደግሞም በአብሮነት መኖሩን እንደ ወንጀል ቆጥሮ እርሥ በራሱን ለሚያፋጀው
 ለብዙ ሺህ ዘመናት የኖረቹውን ቅድሥት አገር ለሚበታትነው
 እስቲ አሁንም እንነሣ ለአገሩ ባዕድ ለሆነው
 ወያኔ ጠገቦ ሲያገሣ እሱ ግን በረሃብ አንጀቱ ለሚኮማተረው፡፡
 እሥቲ ልክ እንደቀደምቱ የኢሕአፓ ሰማዕታትና አባላት
 ባለማወላወል በጠላቶቻችን ላይ ቆርጠን በመነሣት

የባዕድ ቅጥረኛዎን ወያኔ አሣደን ከእንጦርጦሱ መቃብሯ እንወርውራት። !

መቼም ኢትዮጵያና ኢሕአፓ ሁለቱም ተለያይተው
ህልውና እንደማይኖራቸው ፍጹም ነበርና ዕምነታቸው
እናም

የተሰዋ ጠቦት እየሆኑ ማለፍ ነበር የያዘው ሰማዕታቱ የውድ ሕይወት ህልፈታቸው።

አሁንም ለዘርፈ ብዙ ያገርና የባዕድ ጠላቶቻችን
ከዓዲሱ ትውልድ ጋር የደምና የህይወት ግብር መክፈል ነው ግዴታችን፤
በአይበገሬነት መራራውን ትግልና ሥየሉን ተቋቁመን
በጋራ ከሕዝቡ ጋር የማንለያይ ዓሣና ባሕር ሆነን
በአራቱም ማዕዘናት የተዳፈነውን የአመፀ ችቦ አቀጣጥለን
እነሆ በወያኔ ላይ እንዝመት በኢሕአፓ ሥር ተጠልለን፤
ሥለዚህም የዛሬው ትውልድ የክቡር ሰማዕታቱን ዓርማ አንግባባችሁ
እሥከ ድል ግዜ ድረሥ ይሁን ባለማወላወል የቃል ኪዳን መሃላችሁ
ለነገሩ ነው እንጂ ሌላ አማራጭ እንኳን የላችሁ
የኢትዮጵያና የኢሕአፓ ተረካቢ ሃይል በመሆናችሁ
ሥለዚህ አይዟችሁ ! በርቱና ግፍቦት ! እኛም ይኸው አለን ከጎናችሁ። !

ከዓዲሱ ትውልድ ጋር በሚከፈል መሥዋዕትነት የኢትዮጵያ ልዕልና ይረጋገጣል !
ያለ ጥርጥር ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኖራለች። !

Feb 29/2016 G C